



የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
ልሳነ-ሕግ ጋዜጣ

LISAN HIG GAZETA
OF THE BENISHANGUL — GUMUZ REGIONAL STATE

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት
ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ

17 ኛ ዓመት ቁጥር 32 አሰላ
ህዳር 1995

17th Year No 32
Assosa December 2003

አዋጅ ቁጥር 32/1995ዓ/ም

**የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ክልል
ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ**

ክልል ምክር ቤቱ ተልዕኮውን በአግባቡ መወጣት
ይችል ዘንድ የራሱን ጽህፈት ቤት ማቋቋም
በማስፈለጉ፤

በክልሉ የሚወጡትን ሕጎች በሰነድነት ለመያዝና
ለማውጣት የሚደረገውን ጥረት ማገዝ እንዲችል
ቋሚ ጽህፈት ቤት እንዲኖረው አስፈላጊ በመሆኑ፤

በተሻሻለው የቤኒሻንጉል-ጉሙዝ ክልል ህገ
መንግስት አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 3/3.1/ እና
በአንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት የሚከተለው
ታውጧል።

PROCLAMATION NO. 32/2002

**THE BENISHANGUL GUMUZ
REGIONAL STATE COUNCIL
OFFICE ESTABLISHMENT
PROCLAMATION**

WHEREAS, it has been important to setup
an office for the Regional Council in order
to Support accomplish its mission properly.

Whereas, it has been important that it has a
permanent office in order to support in
keeping laws formulated in the region as a
document.

NOW, THEREFORE, according to Article
49 sub Article 3(3.1) Article (51) Sub-
Article 2 of the Revised Constitution of
Benishangul Gumuz Regional State, it is
hereby proclaimed as follows:

አንቀጽ 1

አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ "የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ክልል ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር "32/1995" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

አንቀጽ 2

ትርጓሜ

በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

1. "የቤኒሻንጉል ጉሙዝ መንግሥት ምክር ቤት" ማለት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ክልላዊ መንግሥት የህግ አውጪ አካል ነው።
2. "አፈ-ጉባኤ" ማለት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት አፈ-ጉባኤ ሲሆን በየደረጃው በተዋረድ የሚገኙትን አፈ-ጉባኤዎች ይጨምራል።
3. "ቋሚ አካላት" ማለት በሕገ መንግሥቱ 49 ንዑስ አንቀጽ 3/3.4 መሠረት የተቋቋሙ ቋሚና ጊዜያዊ ኮሚቴዎች ማለት ነው።

አንቀጽ 3

መቋቋም

1. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ መንግሥት ምክር ቤት ጽህፈት ቤት /ከዚህ በኋላ ጽህፈት ቤቱ/ እየተባለ የሚጠራ ሕጋዊ ሰውነት ያለው አካል በዚህ አዋጅ ተቋቋሟል።
2. ጽህፈት ቤቱ ተጠሪነቱ ለአፈ-ጉባኤ ይሆናል።

አንቀጽ 4

በየደረጃው በተዋረድ ስለሚገኙ ም/ቤቶች

2. በተዋረድ የሚገኙ የብሔረሰቦችና የወረዳዎች ምክር ቤቶች ለሥራቸው ማከናወኛ የሚሆን ጽህፈት ቤት በዚህ አዋጅ ተቋቋሟል።

Article 1

Short Title

This Proclamation may be cited as "The Benishangul Gumuz Regional Council Office Establishment Proclamation No.32/2002.

Article 2

In this Proclamation

- 1) "Benishangul Gumuz State Council" shall mean Benishangul Gumuz Regional State Legislative Organ.
- 2) "Speaker" shall mean Benishangul Gumuz Regional State Council Speaker and also includes speakers at Subsequent levels.
- 3) "Permanent Organs" shall mean standing and adhoc committees established pursuant to Article 49 (3.4) of the constitution.

Article 3

Establishment

- 4) There is hereby established the Benishangul Gumuz Regional State Regional Council Office referred to as (herein after "the office" as having its on legal personality.
- 5) The office shall be accountable to the speaker.

Article 4

Offices at Lower Level

- 6) Office for Nationality and woreda councils at subsequent level, that help to accomplish their duties are hereby established by this proclamation.

አንቀጽ 5

ሥልጣንና ተግባር

የክልሉ ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል

1. ለምክር ቤቱና ለቋሚ አካላቱ የጽህፈት አገልግሎት ይሰጣል፤
2. ለምክር ቤቱና ቋሚ አካላቱ የመሰብሰቢያ አዳራሶችን ያዘጋጃል፤
3. የምክር ቤቱንና የቋሚ አካላቱን ቃለ ጉባኤ፣ ውሣኔዎችና ሰነዶች ተመዝግቦው እንዲያዙና እንዲጠበቁ ያደርጋል፤
4. ለምክር ቤቱ አካላትና ቋሚ አካላት የቤተ መጻሕፍት፣ የምርምርና የመረጃ አገልግሎት ይሰጣል፤
5. ምክር ቤቱ የሚያወጣቸውን አዋጆች፣ ደንቦችና መመያዎች በእንግሊዝኛ እንዲተረጎሙና በልሣነ ሕግ ጋዜጣ ታትመው ለሚመለከታቸው አካላትም ሆነ ሕብረተሰብ እንዲሰራጩ ያደርጋል፤
6. ምክር ቤቱ የሚያወጣቸውን መጽሔትና ጋዜጦች ሕትመትና ሥርጭት ይከታተላል፤
7. የምክር ቤቱ እንግዶች አስፈላጊውን የመስተንግኦ አገልግሎት እንዲያገኙ ያደርጋል፤
8. የንብረት ባለቤት ይሆናል፣ ውል ይዋዋላል፣ ይከሳል፣ ይከሰሳል፤
9. የምክር ቤቱንና የቋሚ አካላቱን ሥራዎች ለማሰራት የሚረዱ ሌሎች ተግባሮችን ያከናውናል፡፡

Article 5

Power and Function

The Office of the Regional Council shall have the Following power and functions

- 1) Render secretarial service to the council and its permanent organs.
- 2) Prepare meeting halls for the council and its permanent organs.
- 3) Record and keep minutes, decision and documents of the Council and its permanent organs.
- 4) Render a library, research and information service for the organ of council and its permanent members.
- 5) Make sure that the proclamations, Regulations Rules and directive issued by the regional Council are transferred and published on Lissane Hig Gazeta and distributed to Citizens and those concerned organs.
- 6) Follow up the publication and distribution of magazines and newspapers prepared by the Council.
- 7) Make sure guests of the council are well received.
- 8) Own property, make deals and sure or be sued.
- 9) Perform other activities that help to accomplish the function of the council and its permanent organs.

አንቀጽ 6

አቋም

ጽህፈት ቤቱ አንድ ኃላፊና ሌሎች ሠራተኞች ይኖሩታል።

አንቀጽ 7

የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር

1. ኃላፊው የጽህፈት ቤት ሥራዎችን ይመራል፤ ያስተዳድራል፤
2. ስለአንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ፡-

ሀ/ ኃላፊው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 1 መሠረት ለጽሕፈት ቤቱ የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባራት ሥራ ላይ ያውላል፤

ለ/ የጽህፈት ቤቱን ሠራተኞች በክልሉ የመንግሥት ሠራተኞች አስተዳደር ሕግ መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤

ሐ/ የጽህፈት ቤቱን ዓመታዊ በጀትና የሥራ ንግግራም አዘጋጅቶ ለአፈ-ጉባኤው ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል፤

መ/ የጽህፈት ቤቱን ሂሳብ በፋይናንስ ሕግና ደንብ መሠረት ያንቀሳቅሳል፤

ሠ/ አፈ-ጉባኤው በሚሰጠው አመራር መሠረት ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ ጽህፈት ቤቱን ይወክላል፤

ረ/ የጽህፈት ቤቱን እንቅስቃሴና የሂሳብ ሪፖርት ለአፈ-ጉባኤው ያቀርባል፤

ሰ/ ለሥራ ቅልጥፍና ሲባል ከተግባሩ ከፊት በውክልና ለጽህፈት ቤቱ ሠራተኞች ሊያስተላልፍ ይችላል፤ ሆኖም ውክልናው ከአንድ ወር ለሚበልጥ ጊዜ ከሆነ አፈ ጉባኤው ማጽደቅ ይኖርበታል፤

Article 6

Standing

The office shall have a head and other staffs.

Article 7

Power and duty of the office head

- 1) The head shall direct and administer activities of the office.
- 2) Notwithstanding article 7 sub article 1 of this proclamation.
 - a) Shall implement the power and functions assigned to the office pursuant to article 5 of this Proclamation.
 - b) Shall hire and administer employees of the office pursuant to the law of employee's administration of the region.
 - c) Shall prepare the activity program and budget plan and submit to the speaker and implement on approval.
 - d) Shall operate the account of the office pursuant to finance rules and regulations.
 - e) Shall represent the office in dealings with a third party per the direction of the speaker.
 - f) Shall submit activity and account report of the office to the speaker.
 - g) May delegate his duty in part to staffs of the office for the sake of efficiency, however, over a month delegation requires prior approval of the speaker.

ሸ/ ከአፈ ጉባኤው የሚሰጠቱን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፤

አንቀጽ 8

በጀት

የጽህፈት ቤቱ በጀት በክልል ምክር ቤቱ ይወሰናል።

አንቀጽ 9

የሂሳብ መዛግብት

1. ጽህፈት ቤቱ የተሟላ የሂሳብ መዛግብት እና ሰነዶች ይይዛል፤
2. የጽህፈት ቤቱ መዛግብት እና ሰነዶች በክልሉ ዋና ኮሚቴ ይመረመራሉ።

አንቀጽ 10

ተፈጻሚነት ወሰን

የዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች በተዋረድ ምክር ቤቶች ጽህፈት ቤቶች ኃላፊነትና አሰራር ላይ እንደአስፈላጊነቱ ተፈጻሚነት ሊኖራቸው ይችላል።

አንቀጽ 11

ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

ይህን አዋጅ ለመተግበር የሚያስፈልግ ደንብ በምክር ቤቱ፣ መመሪያ ደግሞ በአፈ-ጉባኤው ሊወጣ ይችላል።

h) Shall perform other duties assigned to him by the Speaker.

Article 8

Budget

Budget of the office shall be decided by the regional council

Article 9

Account Record

- 1) The office shall keep complete account records and documents.
- 2) The general Auditor of the region shall audit the account record and documents.

Article 10

Scope of Application

The provisions of this proclamation as the case may be applied to the responsibilities and procedures of the Council offices of subsequent levels.

Article 11

Power to Issue Regulations and Directives

The Council and Speaker shall have the power to issue regulation and directives respectively, needed to implement this Proclamation.

አንቀጽ 12

አዋጅ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከዛሬ ህዳር 23 ቀን 32/1995 ዓ.ም.
ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አሰሳ ህዳር 23 ቀን 1995

ያረጋል አይሸሽም ብርሃኔ

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት

ኘሬዚዳንት

Article 12

Effective Date

The Proclamation shall enter in to force as of
December 2/2002.

Done at Assosa this 2nd day of December, 2002

YAREGAL AYSHESHIM

President or Benishangul- Gumuz

Regional State